

**ቅቤ አንጓቹ እሳቱ ከበደ!!**

ሽለገ ራሱን፣ ለከርሱ ተገዛ

ሆድ አምላኩ እሳቱ ፣ እንዲህ እንደዋዛ።



እኛን በገደል ፣ ሕፃን ባስለቀሰ

ሕዝቡን በረሽነ፣ ደሙን ባፈሰሰ

አገር በቆረሰ ፣ ምድር በገመሰ

በዘር በከፈለ ፣ ወገን ባሰጠረሰ

በንዲራ አዋርዶ፣ አገር ባሳነሰ

ሸማግሌ ሕፃኑን ፣ እምባ ባሳበሰ

በንዲህ ዓይነቱ ባንዳ ፣ በስሩ ትጠለል?

ዝግንን ስቅጥጥ አይልም ፣ እንደዚህ ስትቀል?

**ለእንዲህ ያለ መሰሪ**

**ለባንዳ ሊታዘን ፣ ለሸጠን ሊለቀስ**

**ባንዳ የባንዳ ልጅ፣ አይደለም ወይ መለስ!!**

**ሆዳም መለስ ሲሉ ፣ አንተም መለስ ብትል**

**ለቡይ ጌታ አለው ፣ ለኃያልም ኃያል!!**

በስሙ ልጠራ ፣ በግርማው ልጠለል

አፄ ሚኒሊክን ፣ እምቤን የሚያህል!!

እንዲያ እየተመመ ፣ ፈጥኖ የደረሰ

ፋሽስትን ደምሰሶ ፣ ኢትዮጵያን ያደሰ።

ዐባይ አላረገደ፣ ቁም ሲባል አልቆመ

ባንዳን አልታዘዝ ፣ ብሎ እየተመመ

ምድሩን እየገመሰ፣ እየደረመሰ

በፍጥነት ፈለሰ፣ እየተተኮሰ

መለስ አልል ብሎ፣ እየቀነጠረ

ቀነዝናዛው ዐባይ፣ እንዲያ እያመረረ



ውሎ አደሮ ወሰደው ፣ ካፈር ደባለቀው  
ከከመረው ደለል፣ ከውስጡ ወሸቀው።  
ያለ ዕረፍት ያለ እንቅልፍ ፣ ሰላም የነሳንን  
ማነው አልሞተም እሚለን?  
መለስ ደመኛችን ፣ እንደጠዋት ጤዛ ነው!!  
መለስ በገደለ ፣ መከራ ባሳየው  
በርሃብ የተጎዳው ፣ አንጀቱ የታጠፈው  
እሚጠጣ አጥቶ፣ ጎሮሮው የደረቀው  
መቼ ሰትሮ ዐባይን ፣ ጥሙን አስታገሰው  
'እንደጠበል ጠድቅ ፣ ባርኮና ቀደሰው ' ' ?

**አንት ሸክሻካ ፣ አቀንቃኝ**

**ሸርካታ ስግብግብ ፣ ለሆዱ አላዛኝ**

እኔ ጀግና ልጥራ ፣ የሚጠለሉበት

አገሩን ያቆመ ፣ ለሕዝቡ የተሰዋለት

ካደባባይ ቆሞ መትረየስ ሳይፈራ፣ እንቢ አገሬን ብሎ በሃይል እያቅራራ

ስጋሕን ለሚገል ጨርሶ እንዳትፈራ፣ ስጋሕንም ገሎ ንፍስሕን ለሚወስድ አምላክ ብቻ ፍራ

ብሎ ባንደበቱ እየተናገረ ፣ አልረሸኑትም ወይ ኢትዮጵያን እያለ

ታሪኩ ሕያው ነው ፣ ፍጻሜ የሌለው

ትውልድ ለትውልድ፣ የሚያስተላልፈው

**በሰሙ ለጠራ ልምንሽነሽበት ፣ በመስቀሉ ጥላ ልጠለልበት**

**ጵጥሮስ አባታችን ፣ የምንኮራበት ።**

ዐባይ ሞገደኛ ፣ ዐባይ ማዕበል ነው

በዐባይ አይለመን ፣ ብር አይዛቅበት

ምንጣፍ አነጥፈው፣ ሳንቲም አይለቅሙበት

የድሃውን ደሞዝ ፣ እየጎመዱበት

ሕጻናት ተርበው፣ መማር ተስኖአቸው

በዐባይ እየለመኑ ፣ከሲቃይ ከቶዋቸው

ስንቱን አስለቀሱ ፣ መክፈል አቅቶዋቸው።

እሳቱ ከበደ ሸክምህ የከበደ፣ሰብዓዊነት የሸጥክ

በዐመፃ የተወለድክ ፣ በትእቢት የተካንክ

በአውሬው ጥላ ስር ፣እራስክን የጠለልክ

**አንት ሸክሻካ ፣ አቀንቃኝ**

**ሸርካታ ሰግብግብ ፣ ለሆዱ አላዞኝ።**

መይሳው ከምድረ ሰዊድን 2012-09-22